

የማያድግ ጥጂ ከማሰሪያው...

ወንድም (ከካላንቺስ)

ዓለም እንደ ሸረራት ድር በተተበተቡ ገመዶች አንድ መንደር እየሆነች መጥታለች። በዚህም አገሮች ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ የበላይነትን ለመቀዳጀት ሲሉ ሌት ተቀን ህብረታቸውን በማጠናከር ደፋ ቀና ሲሉ ይስተዋላሉ። እንዲያውም ከራሳቸው አልፎ ጥሩ ኢኮኖሚያዊ ትስስር ሊፈጥሩላቸው ከሚችሉ ከአካባቢያቸው አገሮች ጋር አብሮ በጋራ በመስራት ተፎካካሪ ሆኖ ለመገኘት ችግሮቻቸውን በጠረጴዛ ዙሪያ በመወያየት በዘመናዊና በሰለጠነ መንገድ በመፍታት ላይ ይገኛሉ።

ይህም ውጤት አስገኝቶላቸው ለዓለም ኢኮኖሚ የልማት ቁንጮ በመሆን ድልን መቀዳጀት ጀምረዋል። ለዚህም ጥሩ ተጠቃሽና ተምሳሌት ተደርገው ሊወሰዱ የሚችሉ ቻይና፣ ህንድና የመሳሰሉት አገሮች ናቸው።

ቀደም ሲል የህብረተሰብ ሳይንስ ባለሙያዎች በድህነት ይማቅቁ ለነበሩትና ላሉት የአፍሪካ፣ የእስያና የላቲን አሜሪካ ድሃ አገሮች በልማት ያለማደግ መነሻው በኋላቀርነት ባህል የተተበተበና ያልተማረ ህብረተሰብ መኖሩን እንደ ምክንያትነት ሲገልፁ ለዚህ አቋራጭ መፍትሄ የሚሉትም ከበለፀጉት የምዕራባዊያን አገሮች በእርዳታ ስም ዕውቀትና ካፒታል ወደ አገራቸው እንዲያስገቡ በመምከር ነበር።

ይሁን እንጂ የነዚህ ሙሁራን ምክር በድህነት ሲማቅቁ ለነበሩትና ላሉት አገራት እዚህ ግባ የሚባል ለውጥን ሊያመጣላቸው አልቻለም። ታዲያ ይህን የተረዱ አንዳንድ የሩቅ የምስራቅ እና የላቲን አሜሪካ አገራት የባለሙያዎቹን ምክር ለጊዜው አቆይተው በራሳቸው ለችግሮቻቸው መፍትሄ የሚሆኑ ነገሮች ማፈላለግን ጀመሩ።

መነሻ መፍትሄ ያሉትንም ከአገራቸው ነባራዊ ሁኔታ ጋር ማጣጣም እንዳለባቸው በማመን ከአገራቸው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ሊስማማ የሚችል ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ፖሊሲ በመቅረፅ እና በዚህ መርህ ላይ የጋራ መግባባትን

በመያዝ ትግላቸውን ተያያዙት። በዚህም ጥረታቸው ዛሬ ዓይን ውስጥ የሚገባና አገሮችን የሚያማልል የኢኮኖሚ ዕድገት ሊያስመዘግቡ ችለዋል።

ከዚህ ያልተማሩ የሀገሪቱ ፖለቲከኞች የምዕራቡን ዓለም ፖለቲካ ጠንቅቀው እንኳን ሳይረዱ በአገራችን ውስጥ ሲያቀነቅኑት ውለው ማደራቸው የሚገርመ ነው።

እረ ለመሆኑ የምስራቅ እስያዎቹን ተሞክሮ ሳይሰሙ ወይም ሳያውቁ ቀርተው ነው? ወይስ ሌላ ድብቅ በፖለቲካ ሽፋን የግል አጀንዳ ኖሯቸው? ከተፈጠረው የኢኮኖሚ ቀውስ ለመውጣት አለቆቻቸው ያራምዱት የነበረውን የሊበራል አቋም ለጊዜው ወደ ጎን በመተው በድጎማ ስም ርዮተ ዓለሙ እየተሸረሸረ መሆኑን ተረድተውት ይሆን?

በግል የስሜት ገመድ የተጠመሩ ተቃዋሚ ፓርቲ ነን ባዮች አሁን አሁን ስንታዘባቸው ለኢትዮጵያ የሚበጅ ነገር ለመሻት የተነሱ አይመስሉም። እንዲያውም መርህ የሚገዛቸው እና በመርህ የሚጓዙ ሆነው አይታዩም። ለዚህም ጥሩ መረጃ በህዝባቸው ውስጥ ሆነው የህዝባቸውን የልብ ትርታ አዳምጠው ህዝቡ ያለበትን ድህነት ለማስወገድ በጋራ ከመዋጋት ይልቅ ዶላር ፍለጋ አገር ላገር ሲንከራተቱና ሲባትቱ ይታያሉ።

ይህም ሳያንሳቸው የሊጋሽ ፈጣጣ መርሃችሁን ግለጹልን ብሎ በጥያቄ ያፋጠጣቸው ዕለት ደግሞ “እኛ መርህ የማይገዛው ፖለቲካ የምንከተል ነን” ሲሉ ይደመጣሉ። ይህ ምን ማለት ይሆን? እንደፈለገ የሚገባበጥ? ሲመቸው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የሚከተል፣ ካልተመቸው ደግሞ ፀረ ዴሞክራሲያዊ...? አጃይብ ነው!

በሌላ በኩል ደግሞ የውስጥ አጀንዳቸውን ለማሳካት መርህ ነድፈው መድረክ በመፍጠር ውህደት፣ ጥምረት፣ ስፕሪስ... እያሉ አስር ዓይነት ስም እየፈጠሩ ሲያደናግሩና ሲያደነቁሩን ይስተዋላሉ። ነገሩ የማይደግ ጥጃ ከማሰሪያው... የሚባለው እርግማን ሰኔና ሰኞ ሆኖባቸው ይሆናል። ስለሆነም ይመስላል እንዳልተባረከ ጋብቻ ሲጣመሩ፣ ሲበተኑ፣ ሲካሰሱና ሲወነጅሉ መሻቶ የሚነጋው።

አሁንም ቢሆን መቼም ከአባብ እንቁላል እርግብ ሊፈለፈል አይችልም። በመሆኑም እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች በግል የስሜት ፈረስ የሚጋልቡ ስለሆነ ለአገር፣ ለወገን የሚበጅ አጀንዳ ይዘው ይመጣሉ ብሎ መጠበቅ ሞኝነት ይመስለኛል። ምክንያቱም

አንዳንዶቹ የተናገሩትን እንኳን የሚያውቁ አይመስሉም። ለምሳሌ አንድ ጋዜጣ ላይ ያነበብኩትን ላውጋችሁ፤ ኢትዮጵያ የ3 ሺ ዓመት ዕድሜን በተመለከተ በስሜት ተነድተው ከአፋቸው ወጥቶ ሲያበቃ እንደልማዳቸው አልተናገርኩም ብሎ በመካድ ጋዜጣውን በመወንጀል ከጋዜጣ ጋራ ሰጣ ገባ ውስጥ የገቡበትን አንብቤያለሁ። በሌላ በኩል ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲ አውራጃዎች ከአፄ ሃይለ ስላሴ መንግስት ጀምሮ እስከ ደርግ መንግስት አማካሪ፤ ለአገር አሳቢ መስለው በመቅረብ ወንበር ሲቀላውጡና ሲያልሙ የነበሩ፤ በወጣቱ ደም መፈናጠጥን የሚሹ እንጂ ለመጨው ትውልድ የሚሆን ታሪክ ለማበርከት የሚጥሩ አይደሉም።

ለዚህም ማረጋገጫ የፖለቲካ ስነ ምህዳር መጥበቡ መገለጫ አደርገው የሚከራከሩበት አንዱ ነጥብ ለፖለቲካ ፓርቲዎች የተመደበ ባጀት አለማግኘትን ሲሆን፤ ለመስፋቱ ደግሞ የውጪና የአገር ውስጥ ስልጠና ማግኘታቸው እንደሆነ የአደባባይ ሚስጥር ነው።

በመሆኑም የአገራችን የተቃዋሚ ፓርቲዎች ሲደራጁ አፕሬቲቭ ሆነው ስለሆነ በየግላቸው በውስጣቸው ያነገቡት አጀንዳ ሳይሳካላቸው ሲቀር በስሜት ይሰክሩና ቆም ብሎ ማሰብ ሲሳናቸው ሲፈረካከሱና የፖለቲካው ስነ ምህዳር ጠቧል ሲሉ ይደመጣሉ።

ይህም አላንስ ብሏቸው ወደ ልባቸው ተመልሰው መስመር መያዝ የዳዳቸውን አንዳንድ ምክንያታዊ ተቃዋሚዎችን የኢ.ህ.አ.ዴ.ግ ተለጣፊ ... ምናምን እያሉ ስም ሲያውጡና እንደ ቡና ላይ ወሬ ፖለቲካውን ሲያጎድፉትና ሲያረክሱት ይስተዋላሉ።

በሌላ በኩል ተሞክሻሽተው የተሰማሙበት የግል አጀንዳ እዳር ሳይደርስ የቀረ ዕለት ደግሞ ስምና ምልክት ሲቀያይሩ ወይም የበግ ግልገል እረግጦኝ ተሰበርኩ በማለት ምክንያት ሲደረድሩ ይታያሉ። እንዲያውም አስር ጊዜ ሲገላበጡ “ያልተገላበጠ ያራል” የተባለውን ተረትና ምሳሌ ይፈጸም ዘንድ የተፈጠሩ ፍጡራን ይመስላሉ።

እረ ለመሆኑ የፖለቲካ ስነ ምህዳር መመዘኛ በነሱ መለኪያ ምን ይሆን? የሆነ ፓርቲ ብዙ አባል ማፍራቱና የነሱ መተኛት? ወይስ ለፖለቲካ ፓርቲዎች

የተወሰነው ገንዘብ አለመለቀቅ? ወይ ደግሞ ማን ያውቃል የአገር ውስጥና የውጪ ስልጠና አለማግኘት ይሆናል። አዩ ብቃት እና የፖለቲካ ሙህርነት!

ይልቁንስ ኢ.ህ.አ.ዴ.ግ እኛን ለማጥፋት የመያድን፣ የፕሬስን ወዘተ ሕግ አወጣብን፣ በሌላ ጊዜ የፖለቲካው ምህዳር ጠበብብን እያሉ የህዝባችንን የዋህነት በማየት ታሪክ ሳይሰሩ እንደ ገበግ ጨዋታ ጊዜና ዕድሜያቸውን ከሚያስረዝሙ አቋማቸውን አስተካክለው፣ ለአገር የሚበጅ አማራጭ በማቅረብ ህዝቡን ቢክሱት ይበጃል።

ከጥዋቱ ለአገርም ለህዝብም በማይመች ጉዟቸው ሌላውን ሲነድፉ ልክ የመኪናቸውን ውስጣዊ ይዘት ሳይፈትሹ ከአምባሳደር ፒያሳ ለመሄድ ጉዞ ጀምሮ የቸርቸር ጎዳና ዳገትን መውጣት አቅቷቸው እንደሚቆሙ አንዳንድ ታክሲዎች ይመስል በየፌርማታው እየተንጠባጠቡ ምን ሆንክ ሲባል ሞተር፣ ፍሪሲዮን ወዘተ በማለት ምክንያት ማሰማቱን ቢተው።

ተስፋ ያልቆረጠው የአገሪን ህዝብ በማታለል የተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅት ነን ባዮች የሚያምናቸውን ህዝብ ከቁብ ባለመቁጠራቸው የስልጣን ጥማታቸውን ለማርካት በፓርቲያቸው ውስጥ ሊቀመንበር፣ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር፣ ምክትል ሊቀመንበር፣ ዋና ፀሐፊ፣ ረዳት ዋና ፀሐፊ ወዘተ እየተባባሉ ሲሻሻሉ ይታያል። በመዝገብ ቃላት እንኳን ልዩነታቸው ባልተራራቀ ቃላት እራሳቸውን ማታለላቸው ሳያንስ ህዝቤን ሊሸውዱ ይሞክራሉ።

ይህም አላንስ ብሏቸው እንታገልልሃለን የሚሉትን ህዝብ እረግጠው የኤንባሲዎቻችን በር ማንኳኳታቸው ለምን ይሆን? አንኳኩ ይከፈትላችኋል የተባለው የኤንባሲን በር መስሏቸው? ወይስ ኪሳቸው ጎሎ? ወይስ ከህዝቡ በላይ ጌቶቻቸው እነሱ ሆነው? ካልሆነም የማያድግ ጥጃ ከማሰሪያው... የሚለው እርግማን ይሆናል ማን ያውቃል።

ይልቁንስ ድህነታችንን ለማስወገድ ከአገራችን ተጨባጭና ነባራዊ ሁኔታ መነሳት አለብን ብለው የተነሱትን የልባዎችን አገር ልምድና ጥበብ ቀምራችሁ ለህዝብ የሚጠቅም ዓላማ ይዛችሁ ለመሰለፍ አሁንም ጊዜው ገና ስለሆነ ጥሩ አማራጭ ይዛችሁልን ለመቅረብ ብትጥሩ ይበጀናል።

ይህን የከሰረ የሊበራል ፖለቲካ ኮፒ (copy) ፔስት (paste) አድጋችሁ እርስ በርስ እየተባላችሁ መከራችሁን ከምትበሉና መነሻችሁ የሆነውን የግል ፍላጎታችሁን ወደ ጎን በመተው፤ የዝችን አገር ህዝብና ታሪክ ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ ብትመረምሩና በፖለቲካ ሙህርነታችሁ አዳዲስ እመርታዎች ብታፈልቁበትና ለህዝባችሁ የተሻለ ነገር ብትሰሩበት የተሻለ ይሆናል። አለበለዚያ የሰው ልጅ መለያ የሆነውን ታሪክ ሰሪነትን ሳትረዱት ከንቱ እንዳታልፉ እሰጋለሁ።

ዕውቀት! ጥሩ መሬት ላይ ተዘርቶ ብዙ ፍሬዎችን እንደሚያፈራ ፍሬ ሊሆን ይገባዋል እንጂ በአልባሌ ድንጋይ ላይ እንደወደቀ ስንዴ ሊሆን አይገባውምና ምክንያቶችን ከመደርደር ለአገር፤ ለወገንና ለትውልድ የሚጠቅም መስራቱ ይበጃልና ማሰቡ ጥሩ ይሆናል።